

ከማህበረሰብ ጋር መቀላቀል

እኛ እንዴት ልንረዳዎ እንችላለን

ኤፕሪል 2011



Community - Amharic

ህይወትን በስኮትላንድ ውስጥ መልመድ ከባድ ሊሆን ይችላል፤ በርካታ ድርጅቶች አሉ እና በአብዛኛ በእኛ ነው፤ በትክክል እገዛ እንዲያደረጉ ነው ቦታ የተሰጣቸው።



የእኛ ማህበረሰብ ተሳትፎ ስራተኛ እንዴት ነው ሊረዳ የሚችለው

ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና ለስደተኞች የእኛ ቡድን ምክር እና መረጃን ይሰጣል እንዲሁም የራሳቸውን ተወካይ ያላቸውን ድርጅቶች ለማቀናበር። እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰባቸው ውስጥ ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና መሄጃ ስፍራ ለሌላቸው ስደተኞች ፣ ወይም የስደተኞችን ከማህበረሰቡ ጋር መዋሃድን ለሚያስተዋውቁ የአካባቢው ማህበረሰቦች ምክር እንሰጣለን።

በማንኛውም ደረጃ ላይ ባሉ የስኮትላንድ ማህበረሰብ ውስጥ የስደተኛ ድርጅቶች እና አባላቶቻቸው ድምፅ እንዲኖራቸው እና ይህንንም ለማረጋገጥ አንሰራለን።

ስለ ስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች እና አገልግሎቶችን ስለሚሰጡ ኔትዎርኮች መረጃን ልንሰጥ እንችላለን፤ ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና በአካባቢ ውስጥ ሰላሉ ስደተኞች ምክርን እና መረጃንም አንሰጣለን።

ከሌሎች የስደተኛ ማህበረሰብን ከሚደግፉ ድርጅቶች አገልግሎቶች እና ኤጀንሲዎች ጋር ግንኙነት አለን ስለዚህም ለእርዳታ ወደ እነዚህ ድርጅቶች ልንመራ እንችላለን።

የስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች (RCOs)

በስኮትላንድ ውስጥ በርካታ ስደተኞች የራሳቸውን ማህበረሰብ ድርጅቶች መስርተዋል። እነኚህ ድርጅቶች አካባቢያቸውን ከተላመዱ ሰዎችን የመገናኘት እናም የልምድ መጋራትን፣ ለችግሮች መፍትሄዎችን የመፈለግ እድሎችን ያመቻቻሉ። የሴቶች ብቻ ቡድንም አለ፤ ይህም ሴቶች ተገናኝተው ልዩ የሆኑ ልምዶቻቸውን በመጋራት ተመሳሳይ ችግሮች እና ፋላጎቶች ላላቸው ሌሎች ሴቶች ድጋፍ መስጠትን ያጠቃልላል። እነኚህ ቡድኖች ቡድኖች በአካባቢዎ የማህበረሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ሊረዱዎት የሚችሉ ሰሆን፤ የራስዎ የሆነውን ባህል እንዲያካፍሉ እና ድጋፍ እንዲሰጡም ይረዱዎታል።

የበለጠ ይወቁ

የበለጠ ይወቁ፤ የስደተኛ ማህበረሰብ ድርጅቶች RCOs የሚገኙበትን ዝርዝር አድራሻ እንዲሁም በድረ ገጻችን :

[http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how we can help/i want to get involved in my community/refugee community organisations](http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_community/refugee_community_organisations)

የመዋሃጃ ኔትወርኮች

በግላሰገው ውስጥ ያሉ የመዋሃጃ ኔትወርኮች የአካባቢያዊ ኤጀንሲዎች ቡድኖች፣ የማህበረሰብ ቡድኖች እና ለጥገኝነት ጠያቂዎች እና ስደተኞች ባለበት አካባቢ አገልግሎቶችን የማቀድ እና የመስጠት ስራን የሚሰሩ የነጻ አገልግሎት አቅራቢዎች ናቸው። አገልግሎቶቹም መረጃ እና ምክር፣ የእንግሊዝያ ቋንቋ ክፍሎች፣ የጉብኝት አገልግሎቶች፣ ለህፃናት እና ለአዋቂዎች የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን፣ የሴቶች ብቻ አገልግሎቶችን እና እንቅስቃሴዎችን፣ የባህላዊ ፕሮግራሞችን፣ እንዲሁም ስሜታዊ እና ተግባራዊ ድጋፍን የሚያጠቃልሉ ናቸው።

የበለጠ ይወቁ

የበለጠ ይወቁ፤ በግላሰገው ውስጥ ያሉ የመዋሃጃ ኔትወርኮች የሚገኙበትን ዝርዝር አድራሻዎች፣ በድረ ገጻችን ላይ፡

[http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how we can help/i want to get involved in my community/integration networks](http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_community/integration_networks)

የእኛን ማህበረሰብ ተሳትፎ ሰራተኞችን እንዴት ማግኘት ይቻላል

በኢ-ሜይል አድራሻ cdenquires@scottishrefugeecouncil.org.uk ኢ-ሜይል ሊልኩልን ይችላሉ ወይም በስልክ ቁጥር 0141 248 9799 በመደወል ከቡድን አባላቶቻችን መካከል አንዳቸውን ማነጋገር ይችላሉ። ቡድናችን ጥቂት አባላትን በማካተቱ የአገልግሎት አሰጣጥ አቅማችን ውስን ነው፤ ስለዚህም ለጥያቄዎ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ላንሰጥዎ እንችላለን። ሆኖም ግን፣ በተቻለ ፍጥነት ልናገኝዎ እንሞክራለን።